



Department for Levelling Up,  
Housing and Communities

**Rt Hon Michael Gove MP**  
Secretary of State for Levelling Up,  
Housing and Communities and  
Minister for Intergovernmental Relations

**Department for Levelling Up,  
Housing and Communities**  
4th Floor, Fry Building  
2 Marsham Street  
London SW1P 4DF

በኢ.ሜ.ይል

ስልክ: 0303 444 3450  
ኢ.ሜ.ይል GrenfellTowerSite@communities.gov.uk

20 ታህሳስ 2021

**የተወደዳችሁ የግረንፈል ታወር መታሰቢያ ኮሚሽነሮች**

ከናንተ ጋር እንድንገናኝና አስፈላጊ ስለሆነ ስራችሁ ለመስማት ላደረጋችሁልኝ ጥሪ አመክሮቻችሁን ይህን ስራ ለመቀጠል ከመንግስት የሚያስፈልጋችሁ ነገር ግልጽ ሆኖችሁ በመንገራችሁ አመሰግናለሁ። ከማህበረሰባችሁ ጋር የምታደርጉትን ትብብርን ለመቀጠል የሚያስፈልጋችሁ እናንተን መስጠት ያለብን በራስ መተማመንና ግልጽነት ያለው አስፈላጊነት ይገባኛል። ይህ በጽሑፍ እንደሚሰጣችሁ ለማረጋገጥ ትፈልጋላችሁ።

ግልፅ ማድረግ የምፈልገው ነገር እኔም ሆነሁ መንግስት በማያሻማ መልኩ የግረንፈል ታወር መታሰቢያ ኮሚሽንን በማህበረሰቡ ውሳኔ መሰረት በአሳዛኙ አደጋ ህይወታቸውን ያጡትን ለማስታወስ ቀዋሚ እና ተገቢ መታሰቢያ ለማቆም የሚደረገውን ስራ በቁርጠኝነት እንደምንደግግና ነው። በዚህ በማህበረሰብ የተመራ ሂደት ያላችሁ አስፈላጊ ሚና ይገባኛል። ይህ ደግሞ የመታሰቢያው ለወደፊቱ በሚመለከት ውሳኔዎችን እንትሰጡ ድጋፍ በሚሰጧችሁ ህዝባዊ ባለስልጣኖች አክብሮት እንደሚሰጠው ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ስለሆነም፣ ሁሉም ስለመታሰቢያው ያሉ አስተያየቶች፣ እናንተ ከማህበረሰባችሁ ጋር በመሆን እንድታዩ፣ ወደ የመታሰቢያው ኮሚሽን መላክ አለባቸው። እኔ ይህንን ድጋፍ ለመስጠት የተቻለኝን አደርጋለሁ።

የታወሩን አስፈላጊነት እና በዚህ ዙሪያ የሚደረጉ ውይይቶችን ምን ያህል ስሜትን የእጅግ የሚነኩ እንደሆኑ ፣ በተለይም በሀዘን ለተጎዱ ቤተሰቦች እንደሚሰጡ። በስብሰባችንም ለሰንደይ ታይምስ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በግፍኩት ደብዳቤ ላይ ግልፅ እንዳደረገኩት፣ ታወሩ ላይ ምንም አይነት ውሳኔ ከመተላለፍ በፊት ከተጎጂ ቤተሰቦች፣ ከአደጋው የተረፉ ሰዎች ጋር እንዲሁም ማንኛውንም በዚህ ነገር የተነኩ የአካባቢ ማህበረሰቦችን ለመስማት ቁርጠኛ ነኝ።

በስብሰባችን ወቅት እንደተነጋገርነው ፣ በ 2018 የተፈረሙት መርሆዎች የያዙትን የመንግስትን በማህበረሰቡን ማእከል ያደረገና ተስማሚ መታሰቢያ በቦታው ላይ የማሰቀመጡን ቁርጠኝነት ለማረጋገጥ እወዳለሁ ፣ ከዚህ በተጨማሪም ይህ ቁርጠኝነት ደግሞ ግረንፈል ታወርን በሚመለከት የሚወሰኑ መጻሕፊት ውሳኔዎችን እንዴት እንደሚቀርቡና እንደሚወሰኑ የሚመለከት ይሆናል። ይህ የቦታው መስተዳድር ውሳኔዎች፣ እንደዚሁም ታወሩን ስለማፍረስ የሚሉ ውሳኔዎች፣ የቦታው ዋስትና ቀዳሚነት የሚሰጡ ሲሆኑ፣ ለወንጀል ፍትህ ሂደት ወይም ለምርመራው ስጋት የሚያስከትሉ አይሆኑም። እነዚህ ቁርጠኛ ሀሳቦች ይህን የስራ መደብ ከእኔ በፊት ይዘው በነበሩ ጥቂት ሚኒስቴሮች መስጠታቸውን ተረድቻለሁ። መንግስት በድጋሜ በዚህ ጎን እንደሚቆም ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። እናንተም ተጠያቂ ልታደርጉኝ እንደምትችሉ እረዳለሁ።

ይህን አስፈላጊ ጉዳይ አስመልክቶ የሚደረጉ ንግግሮች በጣም በጥንቃቄ እና የግረንፈል ታወር ለሀዘን ተጎጂዎች ፣ ከአደጋው ለተረፉ እንዲሁም ለአካባቢው ማህበረሰብ ያለውን አስፈላጊነት ባከበረ መልኩ መሆን አለበት። ይህን አቋም ተገቢና ትክክል እንደሆነ የመንግስት አድራጎት መመሪያ በ 2018 እንደነበረው ሁሉ ዛሬም እንደሚሆን ያለምንም ማንገራገር ማረጋገጥ እችላለሁ። ግልፅ እንዳደረጋችሁት ፣ ታወሩ ህይወታቸውን ላጡት የመጨረሻ የማረፊያ ቦታ መሆኑ ለእናንተ አስፈላጊ ነው ፣ ስለዚህም ስለ ታወሩ የሚወሰን መጻሕፊት ውሳኔ በተለይ በቅርብ ለተጎዱ የተለየ ትርጉም አለው።

ይህን ግምት ውስጥ በማሰባት ፣ እኔም ሆነሁ የእኔ የስራ ክፍል በእነዚህ ቃል የተገቡ ነገሮች አካሄዳችንን የሚመሩ ይሆናሉ። በስብሰባችን ወቅት እንደተስማማነው ግልፅ መሆን ስለምፈልግ ፣ ይህን ደብዳቤ ለህዝብ ይፋ ብታደርጉት ደስ ይለኛል።

ፍትህ ወደ ፊት ለምታደርጉት ጉዞ ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ላረጋገጥላችሁ የምፈልገው ነገር መንግስት በግረንፈል ታወር ላይ ምን እንደተፈጠረ እና በምን ምክንያት እንደተፈጠረ እውነታውን ለማወቅ ቁርጠኛ መሆኑን ነው። ስለ ቦታው የሚወሰነው ውሳኔ በሜትሮፖሊታን ፖሊስ ፣ በግረንፈል ታወር መርማሪ እና ኤችኤም ኮርነር አስፈላጊ ስራ ላይ ምንም አይነት ጣልቃ ገብነት እንዳይኖረው ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። በጥቅምት 13 በነበረን ስብሰባ ላይ በተጎጂ ቤተሰቦች እና ከአደጋው ተራፊዎች የፖሊስ ምርመራ

እና ጥያቄ ከመጠናቀቁ በፊት የታወሩ መፍረስ የወንጀለኞችን በፍትህ መጠየቅን አደጋ ላይ እንደማይጥለው ማረጋገጫ መስጠት ይቻል እንደሆነ ተጠይቆ ነበር። በተገናኘንበት ወቅት ፣ ቀጣይ ታወሩ ላይ በሚደረጉ ውሳኔዎች ላይ እምነት መጣል እንድትችሉ በዚህ ነጥብ ላይ ማረጋገጫ እንደምትፈልጉ በድጋሚ ተናግራችኋል። እኔም ይህን ጉዳይ በቁም ነገር ነው የምመለከተው። እንደሚቀጥለው የእርምጃዎ አካል ፣ ይህን ማረጋገጫ እንድታገኙ ለማስቻል ከፍትህ ኤጀንሲዎች ጋር የጀመርኩትን ስራ እቀጥላለሁ።

በመጨረሻም ፣ የታወሩን ሁኔታ በሚመለከት የሚመረምር የገለልተኛ የምህንድስና ምክር ሀሳብ ጠይቃችኋል። እኔም እናንተም ሆናችሁ ሌሎች ተጎጂ ቤተሰቦች እና ከአደጋው የተረፉ ማህበረሰቦች ስለ ታወሩ መዋቅር ሁኔታ ሙሉ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ፣ ግልጽ የመሆንን እና የግልፅነትን አስፈላጊነት ሙሉ በሙሉ እቀበላለሁ። ምንም አይነት ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ፣ ቤተሰቦች መረጃ የማግኛ መንገድ ማግኘታቸው አስፈላጊ ነው። የስራ ክፍሉ የምህንድስና ሪፖርት አሳትሟል ይህ ስለታወሩ ሁኔታ ነው፣ እንደዚሁም ገለልተኛ ግምገማ ቀደም ብሎ በዚሁ ዓመት ታትሟል። እነዚህ ነገሮች እንደሚያሳዩት፣ ታወሩ ጉዳት የደረሰበት ህንጻ ነው፣ እንደዚሁም ሁኔታው ባየር ሁኔታና ወቅታዊ ለውጦች ምክንያት ከጊዜ አንጻር እየባሰ ይሄዳል። ቢሆንም፣ እስከ ዛሬ ድረስ ባካሄድናቸው ስራዎች - እንደዚሁም ባሁኑ እየተካሄዱ ባሉ ስራዎች - ባካባቢው ያሉት ሰዎች ኑሯቸው፣ ትምህርትና ስራቸውን መቀጠል ይችላሉ ማለት ነው። የተጎጂ ቤተሰቦች እና ከአደጋው የተረፉ ማህበረሰብ አካላት ሙሉ እምነት የሚጥሉበት የታወሩን ሁኔታን የሚገመገም ተጨማሪ ገለልተኛ ግምገማ ለመደገፍ እፈልጋለሁ። ይህ እንዲፈጸምም ባለስልጣኖቼን ተጎጂ አባሎች ካሏቸው ቤተሰቦችና እና ከአደጋው ተራፊዎች ጋር እንዲሰሩ ጠይቄአለሁ።

በድጋሚ ከእናንተ ጋር ለመገናኘት ላገኘሁት እድል ፣ እንድሰማችሁ ፣ ከግረንፈል ታወር መታሰቢያ ኮሚሽን ጀርባ ያሉትን ሰዎች ህይወት እና ተሞክሮ ይበልጥ እንድረዳ ስለፈቀዳችሁልኝ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ስራችሁ አስፈላጊ እንደሆነ የማየው ሲሆን አቅሜ የሚፈቅደውን ሁሉ በማደረግ ስራውን እንድትፈጸሙት ድጋፍ አደርጋለሁ። ወደፊትም እንደነዚህ አይነት አስፈላጊ ውይይቶችን ለማድረግ በድጋሚ እንደምንገናኝ አጠብቃለሁ።

ከመልካም ምኞት ጋር



**RT HON MICHAEL GOVE MP**  
**Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities**  
**and Minister for Intergovernmental Relations**